

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በተለይም አሁን ወንድም ሲሳይ “የእግዚአብሔር መንግስት” በሚል ርእስ ትምህርት ማስተማር ይጀምራል። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳሰባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

ወገኖችን ማግኘት

በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስለሆነ የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፤ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎብኙ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| የቺካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን |  | Chicago Yemsrach Evangelical Church |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|

“እነሆ፤ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና።” (2ጢሞ. 1:7)

| | |
|---|---|
| Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625 | መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m. |
|---|---|

November 18, 2018 **ሕዳር 9፣ 2011 ዓ.ም.**

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ..... ወንድም ሲሳይ መሸሻ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ወንድም አያሌው አስፋው
 ቃል ወንድም ብርሃኑ አንበሴ
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፤ የሚሠራው፤ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፤ ነፍስንና መንፈስንም ጅምትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፤ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል።”
 (ዕብ. 4:12)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

| መሪ | ቀን | አድራሻ |
|---------------|------|---|
| ወ/ም አያሌው አስፋው | ማክሰኞ | 5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640 |
| እህት ሰናይት ከበደ | ማክሰኞ | 7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660 |
| ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ | ማክሰኞ | 7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645 |
| ወ/ም ረድኤቱ ካሳ | ማክሰኞ | 7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631 |
| ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ | ሰኞ | 9107 Laramie St. Skokie, IL 60077 |
| ወ/ም ዮናስ ባህሩ | ማክሰኞ | 5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640 |

መልዕክተ ሰንበት

ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ

ስምህ ማነው? (ክፍል ሁለት)

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባለፈው ሳምንት የክርስቲያንና የሃይማኖት እንዲሁም የያዕቆብን ስምቻቸውን እግዚአብሔር እንደለወጠላቸውና ይህንንም ያደረገው በምክንያት እንደሆነ ተመልክተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከአዲስ ኪዳን ሁለት ስምቻቸው የተቀየረላቸውን ሰዎች እንመለከታለን። የመጀመሪያው ስሙ የተቀየረለት የክርስቶስ ደቀመዝሙር ሐዋርያው ጴጥሮስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል 1:43 ላይ ኢየሱስ ሲናገር “አንተ የዮና ልጅ ስምዎን ነህ፤ አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው፤ ትርጓሜው ጴጥሮስ ማለት ነው አለ።” ወንድሙ እንደሆነ መሆኑን አግኝተናል ብሎ ወደ ኢየሱስ እንዳመጣው ነው ወዲያው ኢየሱስ ስሙን የቀየረለት። ለምን ስሙን ቀየረው ብለን ብንጠይቅ መልሱን የምናገኘው የጴጥሮስን ሕይወት ታሪክ ከቃሉ ስናነብ ነው።

ጴጥሮስ በባህርይው ፈጣንና ቀደም ቀደም ብሎ የሚናገር (Extrovert) ባህርይ ያለው ሰው ነው። ነገር ግን እንደሰው የማይቆይና የማይፈረድ አምላክ ወደፊት በርሱ ሊሠራ ያስበውን የራሱን ዓላማ የሚፈጽም መሆኑን ለማመልከት ስሙን እንደቀየረለት እንረዳለን። ለምሳሌ በማቴዎስ 16:18 ላይ ኢየሱስ ደቀመዝሙርቱን ለጠየቃቸው ጥያቄ አስደናቂ መልስ ሲመልስለት “አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚህ ዐለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሠራለሁ” አለ። አንዳንዶች ዐለት ያለው ቃልና የጴጥሮስም ስም ዐለት ማለት ስለሆነ በጴጥሮስ ላይ ቤተክርስቲያን እንደተገነባች አድርገው ያስተምራሉ። ነገር ግን ይህ ክፍል የሚያሳየን ጴጥሮስ በመሰከረው እውነት ላይ ጌታ ቤተ ክርስቲያኑን እንደሚመሠርት ነው። የጴጥሮስን ህይወትና አገልግሎት ስንመለከት ምንም እንኳን ቢንገዳገድም እግዚአብሔር እንደተናገረው በእምነቱ ፀንቶ በመቆም፤ ብዙዎችን ወደ መንግስቱ በማምጣት መልካም ምስክር እንደሆነና ሰማዕት ሆኖ እንዳለፈ እናውቃለን።

ይህ ለኛም ትልቅ ፋይዳ አለው። በክርስቶስ ያመንን ሁላችንም አዲስ ስም አግኝተናል ይህም ስም ክርስቲያን የሚል ነው። ይህም ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የሚያምን፤ የክርስቶስን ፈለግ ዕለት ዕለት የሚከተልና ስላዳነው ጌታ ኢየሱስ አዳኝነት ለሌሎች ከመናገር ወደኋላ የማይል መሆኑን የሚገልጽ ትርጉም የተሸከመ ስም ነው። ይህንን ስም እየናርንበት ነው ወይ? እንደስማችን እውነተኛ ክርስቲያኖች መሆናችንን የዓለም ብርሃንና የምድር ጨው በመሆን እንድናሳይ ጌታ ይርዳን።

ሁለተኛው ስሙ የተቀየረለት ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። በደማስቆ መንገድ ላይ ጌታ ሲገናኘው የጠራው ሳውል ብሎት ነው (ሐዋ. 9)። አንዳንዶች የሳውልን ስም ኢየሱስ የቀየረለት ይመስላቸዋል ግን አይደለም። ሳውል የዕብራይስጥ ስም ሲሆን ጳውሎስ ደግሞ የግሪክ ስም ነው። ትርጉሙም ሳውል ማለት “የተለመነለት” ወይም “የተፀለየለት” “Asked for” or “Prayed for” ማለት ሲሆን ጳውሎስ ማለት ደግሞ ትንሽ ወይም ጥቂት “little” or “small” ማለት ነው። በጣም በርካታ ሰዎች ሳውል በመባል ይጠሩ ነበር ምክንያቱም የእሥራኤል የመጀመሪያው ንጉሥ ስም ስለሆነ። ነገር ግን ከሳውል ይልቅ ለምን ጳውሎስ መባልን መረጠ ብለን ብንጠይቅ ሐዋርያው ጳውሎስ በብዙ ቦታዎች ወንጌልን ለማድረስ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ (1ቆሮ 9:23) እንደሚለውና እራሱን የአህዛብ ሐዋርያ እንደሆነ እንደሚጠራው ሁሉ (ሮሜ 11:13) ነገስታት በተጠሩበት ስም ከመጠራት ይልቅ ወንጌልን ለሌሎች ለማድረስ ያመቸው ዘንድ በህዝቡ ዘንድ በተለመደው ስም እንደተጠቀመ ማየት እንችላለን። እንግዲህ እኔና እናንተም የራሳችንን፤ የወገናችንንና የአገራችንን ስም ለማስጠራትና ክብር ከመፈለግ ይልቅ በትህትና እራሳችንን በማዋረድ ወንጌልን ለማድረስና የክርስቶስን ስም ለማስጠራት እንትጋ።